

የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ባለሥልጣን

የምርት ገበያ የመጋዘን ወኪሎች የአሠራርና የቁጥጥር መመሪያን ለማሻሻል የወጣ መመሪያ ቁጥር 546/2013

የምርት ገበያ የመጋዘን ወኪሎች የአሠራርና የቁጥጥር መመሪያ ቁጥር 543/2013 ከወጣ ወዲህ የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ያደረገውን የአደረጃጀት ለውጥ ተከትሎ መመሪያውን ከአዲሱ አደረጃጀት አኳያ ማሻሻል አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ባለሥልጣን በባለሥልጣኑ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 551/1999 አንቀጽ 34/2/ መሠረት ይህን መመሪያ አወጥቷል፡፡

1. አጭር ርዕስ

ይህ መመሪያ “የምርት ገበያ የመጋዘን ወኪሎች የአሠራርና የቁጥጥር /ማሻሻል/ መመሪያ ቁጥር 546/2013 ” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

2. ማሻሻያ

የምርት ገበያ የመጋዘን ወኪሎች የአሠራርና የቁጥጥር መመሪያ ቁጥር 543/2013 እንደሚከተለው ተሻሽሏል፡፡

1/ የመመሪያው አንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ /23/ እንደሚከተለው ተሻሽሏል፡፡

“ (23) “የመጋዘን ሥራዎች ሱፐርቫይዘር” ማለት የሚከተሉት መጋዘን ሥራዎችን እንዲመሩ በኢትዮጵያ ምርት ገበያ በመጋዘን ደረጃ የተመደበ ሰው ነው። ”

2/ ከመመሪያው አንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ (23) ቀጥሎ አዲስ ንዑስ አንቀጽ (24) ተጨማሪ፡፡ የቀደሞቹ የአንቀጽ ንዑሳን ቁጥሮች (24)፣ (25) እና (26) እንደቅደም ተከተላቸው ንዑስ ቁጥር (25)፣ (26) እና (27) ሆኑዋል፡፡

“ (24) “የቅርንጫፍ ጽ/ቤት ኃላፊ” ማለት በየትኛውም ቦታ የሚገኝ የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ቅርንጫፍ ጽ/ቤትን በኃላፊነት እንዲመሩ የተመደበ ሰው ነው፡፡

3/ የመመሪያው አንቀጽ 17 ሙሉ በሙሉ ተሰርዞ በሚከተለው አዲስ አንቀጽ 17 ተተክቷል፡፡

“ አንቀጽ 17 የሥነ ምግባርና ቁጥጥር ኮሚቴ ስለማቋቋም

1/ በመጋዘን ወኪሎች ላይ የሚቀርበውን የዲሲፕሊን ክስ ሚሚሮ ወሳኔ የሚሰጥ አዎክት አባላት የሚኖሩት የመጋዘን ወኪሎች የሥነ ምግባርና የቁጥጥር ኮሚቴ በእያንዳንዱ የምርት ገበያ መጋዘን ይቋቋማል፡፡

2/ ኮሚቴውም የሚከተሉት አባላት ይኖሩታል፡፡

(ሀ) የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ኃላፊ ሰብሳቢ

(ለ) የመዘኑ የአስተዳደር ሠራተኛ ...ም/ሰብሳቢ

(ሐ) በመዘኑ የሚሥሩ የመዘን ወኪሎች ተወካይአባል

(መ) በመዘኑ የሚቋቋሙ የአቅራቢዎች ኮሚቴ ተወካይ አባል

(ሠ) በቅርንጫፍ ጽ/ቤት ኃላፊው የሚሟሉ ሠራተኛ..... . አባልና ፀሐፊ ይሆናል፡፡

3/ የሥነ ምግባር ቁጥጥር ኮሚቴው ስብሰባ በሰብሳቢው ወይም እርሱ በሚገኝበት ጊዜ በምክትል ሰብሳቢው ሊጠራና ሊሰበሰብ ይችላል፡፡

4/ በእያንዳንዱ የዲሲፕሊን ክስ የሚጀመሩ ስብሰባ ሰብሳቢውን እና የመዘን ወኪሎችን ተወካይ ወይም የአቅራቢዎችን ኮሚቴ ተወካይ ጨምሮ ሶስት የኮሚቴው አባላት ከተገኙ ምእዕተ ጉባዔ ይሆናል፡፡ ሆኖም በሚጀመሩ ስብሰባ ምእዕተ ጉባዔው ካልተሟላ በቀጣዮቹ ስብሰባዎች ሰብሳቢውን ጨምሮ ሶስት የኮሚቴው አባላት ከተገኙ ምእዕተ ጉባዔ ይሆናል፡፡

5/ ኮሚቴው ወሳኔ የሚሰጠው በደምጭ ብልጫ ሲሆን ደምጭ እኩል ለእኩል በተከፈለ ጊዜ ግን በሰብሳቢው ወይም ሰብሳቢው በሌለ ጊዜ በምክትል ሰብሳቢው ድጋፍ ያገኘው ሃሳብ ተቀባይነት ይኖረዋል፡፡

6/ የመዘን ወኪሎች ተወካይ በመዘኑ በሚሥሩ ወኪሎች ጠቅላላ ስብሰባ በቀጥታ ይሚጣል፡፡

7/ የኮሚቴው አባል የዲሲፕሊን ጉዳዩ ከሚሞከተው የመዘን ወኪል ጋር የወክልና፣ የንግድ ግንኙነት፣ ፀብ፣ የሥራ ወይም የጋብቻ ዝምድና ያለው እንደሆነ በራሱ ወይም በሌሎች ሰዎች ጥያቄ ሲቀርብ ጉዳዩን ማቅረብ የለበትም፡፡ እንዲሁም የኮሚቴ አባል የዲሲፕሊን ክስ ሲቀርብበት ወይም በሚከተለው ምክንያት ሥራውን ሲለቅ አባሉን የወከለው አካል በምትኩ ሌላ ተወካይ መተካት አለበት፡፡

8/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /2/ (ሐ) እና (መ) የተመለከቱት ተወካዮች የአገልግሎት ዘመን ሁለት ዓመት ነው፡፡ ሆኖም ለቀጣይ የአገልግሎት ዘመን በድጋሚ ሊወከሉ ይችላሉ፡፡

5/ የመመዘኛው አንቀጽ 19 ሙሉ በሙሉ ተሰርዞ በሚከተለው አዲስ አንቀጽ 19 ተተክቷል፡፡

“ አንቀጽ 19. የዲሲፕሊን ግድፈት መፈፀሚያ ስለ ማክወቅና ክስ ስለመቅረብ

1/ ማንኛውም የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ኃላፊ ወይም ሠራተኛ፣ አቅራቢ፣ የመዘን ወኪል ወይም ሌላ በመዘን ወኪል ላይ ቅሬታ አለኝ የሚል ማንኛውም ሰው በአንድ የመዘን ወኪል ላይ ይህን መመዘኛ ተላልፏል በሚል በፅሁፍ አቤቱታ ባቀረበ ጊዜ የአባላትና የደምጫኞች ግንኙነት ሱፐርቫይዘር አቤቱታ አቅራቢው የክስ ቅፅ እንዲሞላ ማድረግ አለበት፡፡

2/ የአባላትና የደምጫኞች ግንኙነት ሱፐርቫይዘር ጉዳዩ በስነ ምግባርና የቁጥጥር ኮሚቴው ታይቶ ወሳኔ እንዲያገኝ ወዲያው ለኮሚቴው ሰብሳቢ ወይም እርሱ በሌለበት ጊዜ ለም/ሰብሳቢው ያቀርባል፡፡

- 3/ በዚህ መመሪያ በአንቀጽ 10 የተመለከቱት ጥፋቶች ስለመፈጸማቸው የሚያወቅ ወይም በነዚህ ጥፋቶች ምክንያት በመጋዘን ወኪሉ በደል ደርሶብኛል የሚል ማንኛውም ሰው ማንነቱን አሳወቆ ወይም ሳያሳወቅ ቅሬታውን በመጋዘኑ ለማዘድ የአባላትና የደምበኞች ግንኙነት ሱፐርቫይዘር ሊያመለክት ወይም ጥቆማ ሊያቀርብ ይችላል፡፡
- 4/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /3/ መሠረት ጥቆማ የደረሰው የአባላትና የደምበኞች ግንኙነት ሱፐርቫይዘር ቅሬታውን ወይም ጥቆማውን በማጥራት በወኪሉ ላይ ክስ ሊቀርብበት የሚገባው መሆኑን ሲያምን የጥፋቱን ሁኔታና ማስረጃዎቹንም በመግለፅ በወኪሉ ላይ ክስ እንዲመሠረት ጥቆማውን በተቀበለ ከሁለት የሥራ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ለኮሚቴው ሰብሳቢ ወይም እርሱ በሌለበት ጊዜ ለም/ሰብሳቢው ማቅረብ አለበት፡፡
- 5/ የመጋዘኑ የአባላትና የደንበኞች ግንኙነት ሱፐርቫይዘር ቅሬታውን በአግባቡ አያስተናግድልኝም ብሎ የሚያምን አመልካች በመጋዘን ወኪሉ የተፈፀመውን ጥፋት ከማስረጃ ጋር በቀጥታ ለቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ ኃላፊ በማቅረብ ጉዳዩ እንዲታይለት ማድረግ ይችላል፡፡”

3. መመሪያው የሚያስፈልገው ጊዜ

ይህ መመሪያ በባለሥልጣኑ ቦርድ ከፀደቀበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

ሐምሌ 12 ቀን 2006 ዓ.ም አዲስ አበባ

የአትሎጅያ ምርት ገበያ ባለሥልጣን ቦርድ